

λ& 小In吊

Π Steve Flatt

吊黑呵》n》xs ληH昂节》λ& 小In吊》十四c》. 呵》Om四η号 P 「卜 λ》 吊》s λ& 小In吊 λ卜.

吊小 | 予 λ 「卜 吊 P+mJn (予 卜 吊 4β | 早吊 λ卜, λ& 小In吊, nd 吊dh 吊9 nd D黑d巾 吊9 nd Di. 吊 吊9 nd Di. 吊 吊9 nd 十予, nd λβD予 吊9 nd λβD予, nd 巾四β 吊9 nd nly | 吊 λ& 小In | 小 n吊 | Hu 叨ηλ λ》 吊》 吊节 吊吊呵 Om四 叨mE 小几早吊》β+小β+小β叨m卜.

nφ6兜 四C 吊nn H6 sζn nJLd小 n小吊 P 「卜予 λ》 s λ& 小In 吊》 吊吊呵c Pd小吊》 ηd甲λ. }》 》 巾四+十小小巾du?

nuβD予甲 n吊λ&n予 2h, 吊an n吊an 吊叨+ | 吊 吊四 | 早吊 吊》 黑叨q (予)予小λ, 卜d叨四 吊小 | 予 i 「卜 λβ吊卜吊》 &λφ P四β予λ | 小 nm虫予 η吊》 小予 nd予 吊9 ndn古 nλ》 s P+D巾 | n小 nλ》 s n小 吊》 s) 「」 n吊λ λH竺+9λ. 吊》 吊λ IVG 吊》 黑叨m叨& 卜d予 - P叨n9 Pn+巾η 4β | 予 | n吊 吊9 n+ηη+ 叨》 n吊+ζβd卜. n+D巾 | 2h nλ》 s P+D巾 | n小 dβ n吊c点c 叨n9吊予 吊》 黑 | n吊 λβd卜 吊四吊四 小吊 | 小

λβ黑吊四 λ卜》 φ》 4予 吊ηη卜 sζn P叨吊四卜予》 四叨》 予hηλ | 小? 卜d小吊》 吊 φ》 | n吊》, 叨》 n吊G兜 λ9黑吊吊四 nH叨9吊》 n吊予 巾4小予 吊λ D叨λ n吊\$dλ. λn吊 叨 「」 吊》 黑四予吊λ 小吊, | n吊》 n吊 nu+予 i 「」 β吊dλ.

吊 n吊d小 吊i 予 dβ 吊Pφ | 巾 叨m卜 吊9 ndD黑&予 λ》 吊》 s λ吊n甲吊 叨ηλ λ》 s d吊 叨ηλ λn吊卜

n吊四+吊甲》 吊9 吊》 黑n9吊G'E 吊9 d甲9 λ小CTd》 四吊甲吊 PG吊c 吊吊早吊》 巾n吊. nHu吊 Dds d吊四 λ小CTd》 小nm | n吊 D黑吊sc i. n吊. ληG吊 n叨6予 ndβ 300 风四 吊λ 吊》 黑 「卜 λ巾n

黑叨9甲吊, 竺Gr吊 吊H | n吊 吊四 D吊甲λ 吊四 λ巾m卜. | n吊》 ληG吊 ndβ 300 风四 叨 「卜」 吊叨甲小λ - 吊巾 φ》 | n吊. 吊巾 λη吊吊 2h D&u nu+予 | n吊.

吊岁 ηλ+吊ηη卜 吊岁 ηd》 吊》 s) nd9 吊》 &巾m卜 P叨黑吊》 吊四 | 早吊 λ卜. nd 吊四 | 予 }卜 λ》 吊》 s n吊四 φdλ 叨c 「甲吊 λ卜. n吊 | Hu 叨ηλ λ》 吊》 吊节 λ》 黑岁 黑吊 吊9 叨巾吊小 P 「卜予, } | 小 吊》 巾吊 吊 | 巾 9吊小. n吊 | Hu 小nm λ》 吊》 吊节 吊岁 λ9小φ吊》 吊 IV (吊》 xs 吊9 n吊c dβ 吊》 卜

吊an甲 P叨吊四卜予》 吊叨m卜.

nλβD小吊》 dβη卜+Q吊甲吊 叨qG吊小》 吊小 | 予 | 小吊》 四》 吊 λ》 吊吊 吊》 &吊四卜 λn吊ss甲予吊 P 「 | | n吊 四叨》 ηλ&d叨吊, λλ&λ吊四 n 「 | | n吊 四叨》 n&d叨吊 吊吊dd卜. 四》 吊 吊》 i 吊an λβ吊吊四 叨η小\$ φ&n 四叨》 n&d叨吊 P吊吊H吊ηc 巾λ | 小 }》 》 四叨》 吊吊dd卜, 吊9 吊 λ黑c d卜. | Republic ηi. n吊 吊9 吊吊G早吊 n+吊巾吊吊小 n出d &吊吊G早吊》 d四叨》 叨吊四吊 β吊d卜, D吊四 | Republic η吊吊吊》 d四叨》 叨吊四吊 β吊d卜. 吊》 吊 λR | 予 Pd小吊》 P叨λ&λ个予》 卜 卜 d四叨》 叨吊四吊 β吊d卜.

吊》 吊 | n吊 吊》 &吊四 吊》 吊 λn吊ss甲予吊 | m卜 d叨吊四卜予 | n吊 吊四》 》 吊 叨m吊n λβ吊卜吊 P吊 D&吊, λn+吊甲台9 吊m台 n吊 | 古 dβ+Q吊 λ吊c吊甲λ 叨》 λn吊 吊 吊岁 吊》 黑 吊岁 虫λ\$ | mη | 小

吊》 》 吊四 | 予 β+》 予 卜. d叨吊小予 nu+予 P 「 | 吊四 | 予》 P+φn卜 i 「卜 β吊d卜, 叨》 》 》 吊四 | 予 叨dDm β吊d卜.

吊dh n吊ηη 8:10 dβ "n吊 βλφ 叨叨甲台》 吊吊m" ηdλ. n吊 吊四OG\$ 1 虫mc 25 小nm, A小木n nd λ》 吊》 s η吊+岁 巾甲吊 P+ | n (予 吊9 "P吊吊H吊ηc) 吊小 | 予 n吊吊予+吊小m甲λ" λ卜. 吊 | Hu 卜d予 虫mc吊 P叨叨η吊吊小 卜d予 | n吊)吊λ? Uη 吊吊, | 小 P叨吊四卜予》 叨吊四吊.

氣四 | 予甲 亂甲》 帛書甲G卜.

011d λ0dd\ 氣z 四》 氣》 黑 「》 m βDn9卜. 四ηL4 虫mc 23 "n卜卜 四 0dβ PλβD予 四》 心 nd 「 | ληu》 mηφ;" βdλ. 四VG节 予c个 四 βu》 》
λR 四ηL Pηηn+dλ\$0予》 叨》 0s 氣D黑甲d卜 "βm》 φ虫

小甲d小 r小 n "小s\黑昂子萃小 叨》&n》 氛》 黑四四卜子 叨》 &η萃小》 β&子咒卜, 叨》 叨9\$ n予 氛 | 巾 氛》 黑 「卜 d四予 β&+9卜
n氛叨Hηηc 9萃小 "氛9" n4d四 d卜子 | nC吊 卜卜, P勺m)十岁 巾小 驯昂予, P4β卜 驯昂予 氛9子驯hu予

氛巾)d小 氛9 P叨几黑c小 | nC nλn巾 ηβ 「》 n4d四 λβ黑d四 "4d四 n小巾予 氛四 | 早吊 小nm 氛P | 黑黑9λ.

P小巾予 氛四 | 早吊 λ卜.

黑n小甲》 氛9 n托小々 叨Z予》 甲》 P叨几 | η 氛四 | 予 氛小 | 十岁 叨 「》 Pd n予驯λ》 s 巾小 λ卜》 nC吊 nλ》 &黑忿吊 nml ncl 叨泓u "氛予! 氛予!"
叨》 驯》 驯 氛予 Pc四η卜 λR | 予 λβr m四

ητ 糸岁> 驷> 驷λ> s 巾小四> 虫黑Dλ四> 糸> 黑Dλ四 巾四吊 卜 2h 巾四 ητ 巾甲子吊> 驷9 卜
nHj ητ | 巾吊β巾小卜. P糸巾 Pλ巾 \$m | 予 &m> β 巾9 糸黑Dλ四 巾吊予甲 n\$ βdλ

m> 予甲吊 λmθφλ, 糸9 [s甲 λi s四四] βD四Gλ 糸小 | 予 巾β [s四 糸> 禽 P | c元 糸D糸, 小dφ Pn托予 ηλ巾9 予 巾9d吊卜.

巾吊十d予 λβD予 小nm 卜λ2h P巾巾予, 糸9 驷> 驷 糸> 禽> λβ巾 | H巾 糸小 | 予 λ [卜 | 巾吊β巾 | 巾卜.

糸小 | 十岁 λ [卜 | 巾吊> β&G卜. λβD予甲> 予c个四 糸9 4d四甲 巾心G糸 P四β巾m | 巾吊 dβ十四巾9 卜

j>> d四s巾 P+φ巾 小巾巾四巾G 巾巾予 糸9 巾巾G | 小 ndHu 糸巾 | 予 糸小 | 予 巾β [s四 λ卜> 驷 n托小代] 黑巾甲

巾βD予甲 小nm 卜巾予 心>φ予>, m 《予>, >悬予>, 心>φ予>, 心>φ早吊> 糸9 n托小代吊巾吊> d四吊 | \$ n&d个 巾βD予甲 小nm) 卜予>
巾mEλ [卜 糸巾 | 早吊> 四巾G予 糸9 四巾巾λ λd巾予.

巾 | -λ巾 巾d巾 | 巾巾d风, λ巾吊 巾h巾c h巾巾c四>. "PuβD予 λ巾巾λ &+9甲吊> d巾黑G黑c P巾> 巾s ηc小 | 小 } d 巾巾

P糸>φ巾巾 ηc小 | 小 } 小dφ 巾巾巾c | 小 巾巾予hhλ | 小 巾 | -λ巾 巾d巾巾甲吊 P+ω (P+D巾卜予 λ卜, | 巾巾> target d四 dβ
予hhλ | 小 η巾 λ巾巾d. 黑巾巾四 巾托小代 巾> | 予 η巾岁小 巾> 巾s η予 | 小 } 巾d 巾> 巾s Pd巾 "ηdλ } 小dφ mφ巾 | 小 } 巾>

巾巾巾 P+φ巾 | 巾 巾巾 P巾d巾β岁 糸9 φ巾十岁 | 巾 糸巾四 巾巾巾十巾巾β | 巾 λd "糸小 | 予> 驷小巾巾d吊 糸小 | 予 驷 λc | 予
巾D巾吊出λ." P巾+巾巾β 予 驷c早吊 巾巾 P+四λ | 小> 小 早吊 四d巾 糸9 λ> 巾> 巾予吊> 糸岁 巾巾十λ. 糸岁 黑巾巾 糸> X巾d>, 糸巾四
糸小 | 予 巾βD予甲 dβ 巾巾G 巾巾巾予 卜 | 巾吊 | 9) D巾吊出λ.

η岁岁小 糸小 | 予 驷> 心 η岁岁小 驷> 心 糸巾巾ηηc | 小

驷λh予 } sc个巾予. 巾巾 \$R巾 P糸小 | 予 驷> 心 糸巾巾 η岁岁小 驷> 心 | 小 nλ巾巾四G\$ 45 虫mc 19 1 虫mc 19 糸予hhλ P [| 小> | 巾
糸d巾. "P巾巾巾ηηc λs P [| 小 巾巾巾 糸巾巾ηηc 巾巾 小nm | 小 } 巾> n λd "糸巾 巾> 巾s | } 糸巾黑巾巾 糸小 | 予 | } , 糸巾四 λβD予
| } . n糸巾 巾φc D黑 λη 巾巾巾m Pd巾"

巾G巾甲> 巾mPφ)巾甲予 巾巾巾小巾 m)电 糸9 巾> 巾> & 巾小 巾 [s甲> 巾mPφ 糸> 巾d巾甲予 巾mPφ)巾甲予 巾巾巾小巾 m)电

hcn巾> Dβ巾 λβ黑d巾: -PuβD古 nλm> 驷> s | 小? P糸巾 黑D盆 驷> β [巾? 巾四巾nR 驷> β [巾? 巾巾巾R | 小? λβD古> 巾巾予 d四s巾巾
驷> 糸巾d巾?

卜d予 λ四G巾吊 巾巾> 十甲λ. 巾巾d巾 dβ 巾巾予 四s巾巾β吊d巾, Dβ巾 巾巾卜 dβ i 巾卜 β吊d巾. 巾巾 P巾巾巾巾 | 巾 λd, 巾巾 λ> s 巾巾 r>
P+巾R 巾巾G | 巾吊> β巾c Dβ巾 糸巾巾ηηc 巾巾巾巾小> i qc甲予 β吊dλ. 巾巾 巾巾巾巾巾 | 巾 dβ λβD予甲> 巾巾> 巾予 β吊d巾,

Dβ巾 hcn早巾 巾巾巾巾巾 | 巾 dβ. n 巾巾巾 巾巾巾 P予岁小 β巾λm λ巾十四四 | 小 ηd小 } 巾巾?

巾巾 { } 巾巾η巾小> 2h 小φ; | 予 Pη黑d小 糸9 予hh岁 小 早吊> 巾巾η\$λ λβ黑d巾 巾巾小 dβ) d小 巾巾巾c 巾巾四 P四小虫

巾 [巾吊> 糸> 禽> 糸小 | 予> 巾四> 9巾c巾巾巾 糸小 | 予 卜 巾λ9小φ巾 i 小巾巾 巾巾予 P+巾巾黑小 m巾巾 巾巾λ h\$λ λd小 }>>

λβ十甲λ? 驷> 四d予 糸> 黑 [|] 巾. P+巾巾黑小 m巾巾 四d予 H6 m巾巾岁 | 小 四d予 | 小 糸小 | 十岁 m巾巾 巾巾G糸 驷> 驷予c个四

Pd小驷 糸小 | 十岁 m巾巾 Hdd四代 | 小 n巾巾巾c η巾予 巾巾巾λ> & 卜λ2h P巾d巾 糸> 四Gd>. ndHu, 驷> } λ m巾巾岁 P [| 小>
| 巾 d四巾巾予 n\$十岁 2h λd>.

nm虫予 4巾小予 巾d予 n糸9> 十 巾巾巾 λ> 巾> 巾巾 巾巾 | 巾 i H巾&β吊d巾 巾巾 λ> s | 巾 λ巾十甲λm. 巾巾巾予 巾巾 r> P巾巾

λ巾d予 巾巾十岁小 巾巾巾 巾巾巾m小 P 卜 巾巾 2h 巾巾\$ 小nm 巾巾巾 巾巾 λ99予> P 巾巾十岁小> 巾巾小 巾巾小\$ φ&η巾 } 巾巾小\$
驷> 糸> 黑 [| 小巾巾d巾? P巾 / c黑巾φ Pλ9> 巾巾小\$. "λ巾巾甲> 糸> 悬予> 糸> 黑巾巾巾" 9&d予. 巾巾小 λ巾巾巾巾> λ巾巾巾巾 巾巾

巾巾小\$ dβ十 | 巾巾η岁岁小 巾巾巾c nm虫予 4巾小予 巾d予 巾巾巾c nm巾c 巾巾巾早予岁小 小nm P巾巾个巾λ> 巾β { } 巾巾 "四> | 小 } 驷>
| 巾巾? 巾巾巾 H巾巾巾λ 糸> &λ巾 | 小 nu十予 | 巾 四d予甲 驷> 四d予巾 | 小? 巾巾小巾巾λ巾巾巾 巾巾巾 白> 巾巾 巾巾 dβ) 黑巾 i [>
糸巾巾巾 巾巾巾巾巾 巾巾hh岁岁小 巾巾λ巾巾巾巾 巾巾小虫巾巾 } P+巾巾黑小 m巾巾 | 小

0n/ 竺黑盆 mφ四 dβ P甲d小 Pηβ>n\木\$ λ四ηβ PλβD予 H叨> nλnG 𠄎四>予 Dc吊Jc |小 } PυβD予 H叨> U
Pηβ>n\木\$. 0氣+H4β | 予 λη0几 小nm 氣四 | 予甲> 0dR dβ 0四β吊卜0予 | 0c 小nm ληφ四m𠄎四

| 0, ηλ | |, Pnn予 叨巾dλ> 氣PDmβ叨hλ甲小λ 氣𠄎四 0+ηη+ 𠄎s𠄎𠄎 𠄎 dβ 氣P+>n0dd 氣>黑 | | y小中卜.

ሕይወቴን መሠረት ለማድረግ ምን እሴት አለሁ? ኢየሱስ እንዲህ አለ፣ "ሰማይና ምድር ያልፋሉ" ዳዊትም አቤቱ፡ ቃልህ ዘላለማዊ ነው። በሰማያት ጸንቶ ይኖራል።" ሰዎች፣ የእግዚአብሔር ቃል መቼም ቢሆን እንደሌለበት ወይም መቼም ቢሆን የማይኖርበት ጊዜን አስቆጥቷል። በተለመደው

ጥበብ ላይ የተመሠረተ ስላልሆነ እንደ የእርስዎ መደበኛ እና ከምጋታዎ እና የመመሪያ መጽሐፍ ላይ እምነት መጣል ይችላሉ። እሱ ፍጹም የእውነት ምንጭ እርሱ ብቸኛው ምንጭ ነው።

ሕይወትን በእግዚአብሔር እውነት ላይ ይገኛሉ!

ቁልፍ ነው። አሁን የእግዚአብሔር እውነት በሁሉም የመጽሐፍ ቅዱስ ገጽ ላይ ይገኛል። ከፈለግክ እያንዳንዱን ትንሽ እንዲያነገሩ አበረታታለሁ። እሱ በመጨረሻ እና በኢየሱስ ክርስቶስ ውስጥ በግልጽ የተካተተ ነው። ኢየሱስ ኢየሱስ ከመምጣቱ ምክንያቶች አንዱ ምሳሌ ሊወስድብን የመጣው

ምሳሌ ነው። ብዙዎቻችን ሰምተው ብዙ አሜሪካን እናነባለን፣ ግን አብዛኛቸውን አንድ ሞዴልን በትክክል ስናይ በተሻለ እንማራለን። ኢየሱስ

እግዚአብሔር በሥጋ ነው። እኔ መንገድ ነኝ እኔ ደግሞ እውነት ነኝ; እኔም ሕይወት ነኝ። ባደረገው ነገር ሁሉ በነበረው ሁሉ በእርሱ ዘንድ ቃሉ እውነት ሆነ።

ከጉልበቶች ቀዶ ጥገና በሚገኘውበት ጊዜ ወንጌሎችን እንደገና ለመሰብሰብ ወሰንኩ። ማቲዎስ፣ ማር፣ ሉቃስና ዮሐንስን አነበብኩ

ምክንያቱም ስለ እውነት ለማስተማር ከሄድኩ፣ "እኔ እውነት ነኝ" ያለውን ሰው ማወቅ እፈልጋለሁ። ኢየሱስ በቅዱሳት መጻሕፍት ውስጥ ሰማንያ የተለያዩ ጊዜያት፣ እውነት እልሃለሁ! ያ የሆነ ነገር አይደለም? ሰማንያ ጊዜ፣ በስሜታዊነት ይናገራል፣ ይህንን እንድትሰሙ እፈልጋለሁ። (አላህም)

አለ- «አሁኑኑ ሰማህ። እኔ ግን አልናገርም። ምን እያደረገ እንዳለ ታውቃለህ? መከራን የሚያመጣ አፈ ታሪኮችን እያካሄደ ነበር። አሁን የተገዛዎባቸው ነገሮች አሉ፣ አሁን ግን እውነቱን ልንገርዎ።

ኢየሱስ እውነት እንደሆነ በምታጠናበት ጊዜ እና ሌሎች መጽሐፍ ቅዱሳዊ ጸሐፊዎች እውነት የሆኑ መሆናቸውን እና ሌሎች ሰዎች እውነት የሆኑ መሆናቸውን ለሦስት ነገሮች ቃል ገብተዋል።

እውነቱን ለመፈለግ በልብዎ ውስጥ ይኑርዎት። "አምላክ ከገደለችው ተረትና አሮጊቶች ተረት ጋር ምንም ግንኙነት የላቸውም;

ከዚህ ይልቅ አምላክን ለማሰልጠን ራስህን አሰልጥኑ። በኋላ ጳውሎስ ይመጣል "ለጊዜው ይመጣል" ለጢሞቴዎስ ያስጠነቀቀው ወንዶች በጥሩ ሁኔታ አይተላለፉም። ይልቅንም ከራሳቸው ምኞት ጋር ለማስማማት እነሱ በዙሪያቸው ይሰበሰባሉ

የማስተማር ጀሮዎቻቸው ምን መስማት እንደሚፈልጉ ለመናገር አስተማሪዎች ቁጥር። ጀሯቸውን ከእውነት ያርቁ። ወደ ተረትም ፈቀቅ ይላሉ።

ነጥቡ የሚሰሙትን ሁሉ የሚሰማዎትን፣ ወይም በእግዚአብሔር እውነት ላይ የሚፈጽሙትን ሁሉ መሞከር ነው። ዓለም፣ ወይም በዙሪያዬ ያሉ ሰዎች "ሞቃት ነው፣ ሁሉም ሰው ነው፣ ሁሉም ሰው እያከናወነ ነው" ሊሉ ይችላሉ። እኔ እዚህ የተለመደ ምሳሌ እየሰጥዎት እፈልጋለሁ። የትኛውንም ክፍል በአእምሮዬ ውስጥ እላለሁ። ከከብ ቆጠራ እና የሳይኮሎጂ ሞቃታማዎች፣ እነዚያ ነገሮች በሚሊዮን የሚቆጠሩ ደላሮችን መስራት አለባቸው፣

በቴሌቪዥን ውስጥ በጣም ብዙ ናቸው። እኔ እርግጠኛ ነኝ፣ በእነዚያ ነገሮች ውስጥ ብዙ ሰዎች የሚደመሰሱ፣ የተወሰኑት በጣም ከባድ ናቸው፣ የተወሰኑት አስደሳች ናቸው እና የተወሰኑት ደግሞ ቀልድ ብቻ ናቸው። የአምላክ ቃል አስቂኝ አይደለም ይላል። ስህተት እንደሆነ የሚናገሩ የተለያዩ ምንባቦችን ማሳየት እችላለሁ፣ ክፋት፣ ከእሱ ርቆ ይቆያል። እኔ ሁሉንም ነገር በራሴ ተሞክሮ ሁሉ እፈትሻለሁ።

የእኛ ትውልዶች ከሚያምኑባቸው ነገሮች ውስጥ አንዱ የግል ተሞክሮ ነው። እሱ የመጨረሻው እውነት ነው። ይህን ካወቅኩ፣ ወይም እንዳለሰብ ይሰማኛል፣ እንደዚያው መሆን አለበት። አሁን ስለዚያ ያስባሉ። ቴክኖሎጂ ምናባዊ የእውነታ ልምድን ሊፈጥር የማይችል ከሆነ፣ ሐሰት ከሆነ፣

ዲያቢሎስ ተመሳሳይ ነገር ሊያደርግ ይችላል ብለው አያስቡም? በእውነቱ ለዓመታት እና ለዓመታት እና ለዓመታት ያ ኃይል ያለው አይመስለኝም? እኔ በእግዚአብሔር ቃል እውነት ላይ እንደወሰድኩኝ ያለኝ ተሞክሮ እንኳ እኔ እሞክራለሁ፣ እና ሁለቱ ግጭት ከየት ነው የምቀበለው? የአምላክን ቃል እውነት እቀበላለሁ፣ ጊዜ ልክ ስለይ ብቻ አይደለም ማለት አይደለም፣ እውነት ነው፣ ወይም ትክክለኛ ነው።

ብዙዎቻችን "እግዚአብሔር" ይላል "ይላል እግዚአብሔር። ይህ መጥፎ የመጥፋቱ ተለጣፊ አይደለም፣ ግን ለእርስዎ የተሻለ አለኝ፣ "እኔ አምናለሁ፣ አላምናም። አላምናም ወይም አላምናም ምንም ልዩነት የለውም፣ እግዚአብሔር እንዲህ አለ፣ ያ ነው ያ ነው። እውነት እውነት ነው ብዬ አላምናም።

ነጥቡ መፈለግ ነው። ግን የት ነው የምፈልገው? በክርስቶስ ውስጥ ፈልጉ። ኢየሱስ እንዲህ አለ።

በእግዚአብሔር ቃል ይፈልጉ። መጽሐፍ ቅዱስ "ቃልህ እውነት ነው" ይላል። እንከን የለሽ።

በቤተክርስቲያን በኩል ይፈልጉት። ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ፣ "ሰዎች የሕይወት እግዚአብሔር ቤተክርስቲያን የእውነት ቤተክርስቲያን እና የእግዚአብሔር ቤተክርስቲያን አባላት እንዴት ሊሙሩ እንደሚገባቸው ጳውሎስ ነገረው።"

እውነትን ለማመን እና ለመቀበል ቃል ገብተዋል። እሱን መፈለግ ብቻ በቂ አይደለም እናም እሱን ማወቅ ብቻ በቂ አይደለም፣ ይቀመጣለን። "እመን" የሚለው ቃል በወንጌል ዘገባዎች በኩል ሁሉም እኔን የሚያወጣው ሌላ ቃል ነው። ዮሐ. 3:18 "እንዲህ ይላል" "በእርሱ የሚያምን ሁሉ አይፈረድም፣ ነገር ግን በእግዚአብሔር በአንድ ልጅ ስም አላመነም።"

እውነትን ለመኖር ቃል ገብተዋል። እሻለሁ፣ እቀበላለሁ፣ እኖራለሁ፣ እኖራለሁ። እታዘዛለሁ። አደርገዋለሁ። ኢየሱስ ፈልጌን በመታዘዝ ኢየሱስ

እውነት መሆኑን በመልካም የምሥራች እንድታመን፣ ወደ ዓለም የመጣው አምላክ እውነት ነው። ይህ መመሪያ መጽሐፍ፣ ቃሉ [መጽሐፍ ቅዱስ]፣ ያንን የሚያከናውን ቀላል መንገድ ከእኛ ጋር ይጋራል። እሱ የተናገረው ለአለማችን በመግለጽ ለእርሱ ታማኝ በመሆን ለእኛ የተናገሩትን እምነት የሚመራው በማመን ነው። (Romans 10:9-10) It says once you have a commitment of your heart and your

affection to him your whole obedience to the gospel is culminated by an experience called baptism, a physical immersion into water. ኢየሱስ በመስቀል ላይ ከሞተ ከመሞቱ በፊት ወንድና ከመንፈስ ከተወለደ በስተቀር ወደ

እግዚአብሔር መንግሥት መግባት አይችልም። "ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር አንድ እንሆን ዘንድ የተጠመቅን ሁላችን በክርስቶስ ክብር እንደ ተነሱ፣ እኛም አዲስ ሕይወት እንኖራለን?"

ይህ ለኢየሱስ ስላለው ቁርጠኝነት እውነት ነው። ይህ ሕይወትም እንደ ክርስቲያን እንዴት እንደሚጀምሩ እውነታው ነው፣ እና ክርስቲያን መሆንህ። ከዚያ ቃል ገብተህ በእግዚአብሔር እውነት ብርሃን ትኖራለህ።

ግን የእርስዎ ምርጫ ነው። ለማመን የፈለጉትን ማንኛውንም የማመን ነፃነት እንዳገኙ ያስታውሱ። ነገር ግን ያመኑትን ሁሉ እውነት አሁንም እውነት ነው።

ግን ታላቅ ማስጠንቀቂያ አለ፣ "እውነትን ለመውደድ ፈቃደኛ ባለመሆናቸውና ለመዳን ነው።" አንድ ሰው "ማጫኛ አጫኛ ወደ ገሃነም ይላኛል?" ሲል ጠየቀ። እኛ እግዚአብሔር እንደ መሐሪ ፈራጅ መሆኑን አናውቅም። እግዚአብሔር ማንንም ማንም ወደ ገሃነም አይልክም; ሁሉም ሰው የሚያምኑትን እና በእነዚያ

እምነቶች ምን እንደሚያደርጉ እንዲመርጡ ያደርጋቸዋል። ግን እግዚአብሔርን ለመቀበል፣ መዋደድ ውድቅ የሚያደርጉ፣ ክርስቶስ የፍርድ ፍርድ አደጋ ላይ ናቸው።